

# ተፎካካሪ ፓርቲዎች በ አማራ ኦሮሞ ክልሎች !!!

ለተፎካካሪ ፓርቲዎች ወይይት መሳካት ባልደራስ ወሳኝ ነው !!!!

ዐቢይ አህመድ በ አሮሞና አማራ ክልል የሚነቃነቁ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ዛሬ ጠርቶ ከቀን ወደ ቀን እየባሰ የሄደው ብሄር ተኮር ግጭት ወደ ሩዋንዳው 94 የዘር ማጥፋት እንዳይሄድ በማሰብ ዘገየ የሚባል ወይይት ጀምሮልኝ።ከሚቀር ቢዘገይ ይመረጣል።

በዛሬው ቀን ብቻ ድሬዳዋና ሀረር የሰው ህይወት መጥፋቱን ቤተ ክርስቲያን መቃጠሉን ሰምተናል። ህዝቡ ነገ ለመኖሩ እርግጠኛ ባልሆነበት ሰዐት ፖለቲከኞች በ አዳራሽ መወያየት ሌላው ቢቀር ነገ መኖራቸውን ዕርግጠኞች በመሆናቸው ሊሆን ይችላል።

ታዲያ እነርሱ ለመሰብሰብ ያገኙት ደህንነት ለምን ህዝቡ አላገኘም ??

በሁሉም ክልሎች የኢትዮጵያ መከላከያ ሠራዊት የህዝብን የመኖር መብት እንዳያረጋግጥ የ ክልል ልዩ ሀይሎች ፖሊሶች ከ ከአሸባሪዎች ጎን ቆመው ህዝብ ሲገደል ሲፈናቀል ድረሱልን እያለ በ ጌዴኦ ጅጅጋ ቡረቱ ቤኒ ቫንጉል ጉጂ አዲስ አበባ ዙሪያ ና ሌሎችም ቦታዎች ሲጮህ የ ጦሩ የበላይ አዛዥ ዐቢይ አህመድ ዝምታ ለጠፋው ህይወትና ንብረት በሀገርም ሆነ ዐለምዐቀፍ ህግ ሊያስጠይቀው ይገባል።

አንድ ዐመት ተኩል ላስቆጠረው ዕልቂት ዋናው ዛሬም ዐቢይ አህመድ ታክቲካል አይደለም ብሎ ያነሳው ወደኔን ለመጣል የተፈጠረው "አሮማራ" የ አሮሞ አማራ የጎሰኞች ግንባር ነው።

የዛሬው አዳራሽ ስብሰባ የ አሮማራ የ ታክቲክ ግንባር መሰል ተፎካካሪ ፓርቲዎች በ አማራና ኦሮሞ ክልል እንዲፈጥሩ ያሰበ ይመስላል። በተመሳሳይም በሌሎች ክልሎች ትግራይን ጨምሮ እንደሚደረግ ነው። ትግራይ የ ሽፍቶች መንግስት ቀድሞ ከፈጠረ የ ኢትዮጵያ መከላከያ መፈተኑ አይቀርም።

ትናንት በ ሶማሌ ክልል የ አጋዴን ነፃ አወጭ ግንባር(ኡብነግ) ስብሰባውን ሲጨርስ ከክልሉ ወጭ የሚነቃነቅ አዲስ ግንባር መፍጠሩና በስብሰባው ላይ ኢዜማ ኡብን ና አሮሞ ፓርቲዎች መገኘታቸው በተግባር አይተናል። የ ኡብነግ አባል የሆነ ማንኛውንም ሰው በ አዲስ አበባም ሆነ በሌሎች ከተሞች ሊመረጥ የሚያስችል በመሆኑ ለአዲሱ ኡብነግ ታላቅ አክብሮቴን እገልጻለሁ። ኡብነግ ፀረ ኢትዮጵያ አለመሆኑን ስብሰባው አረጋግጥዋል።

በተቃራኒው በ አሮሞ ክልል የሚታየው ብሄር ተኮር ግድያና ማፈናቀል ግዛት ማስፋፋትን ነው። አዴፓ በመጣደፍ ላይ ያለው ድሬዳዋን ሀረርን አዲስ አበባን ጭምር በሚፈጥረው ግርግር ኪሱ አስገብቶ ወይይት ለማድረግ ነው።

ተፎካካሪ ፓርቲዎች በ አሮሞ ክልል ዝር አይሉም ልክ እንደ ትግራይ ክልል። አዲስ አበባም ስብሰባ ለ ባለ አደራ ምክርቤት በቁር ማስረበሹ የተለመደ ነው።

ተፎካካሪ ፓርቲዎች ከነዋሪዎች ጋር እንዳይወያዩ ዋናው የሚከለክሉት አዴፓና ወያኔ ናቸው። የዛሬው የተፎካካሪ ፓርቲዎች አወያይ ዐቢይ አህመድ የሚመራው አዴፓ ለብዙ ዘመናት አብረው የኖሩትን ህዝቦች በማጋጨት የአሮሞ ሪፐብሊክ ለመመስረት በመስራት ላይ ባለው ጃዋር መሀመድ ኢትዮጵያ

አውት ኦፍ ኦሮሚያ Ethiopia Out Of Oromia መመሪያ ስር መወደዳቸው ሽመልስ አብዲሳ ኢሬቻ 150 ፉከራ አንዱ ማስረጃ ነው።

ዩኒቨርሲቲዎችን በ ዘር ለማስተዳደር እንዲመቻቸው ግድያና ድብደባ እየፈፀሙ ይገኛሉ። ህልማቸው አሮሞ ዩኒቨርሲቲ አሮሞ ቤተ ክርስቲያን አሮሞ መስጊድ በአሮሞዎች ነው ልክ እንደ አሮሞ ሚዲያቸው ።ፀረ ኢትዮጵያ ናቸው።

በቁጥር ትንሽ በሆኑበት አዲስ አበባ አሸባሪዎችን በ መኪና እያነቃነቁ መንገድ እየዘጉ ካስፈለገም ከ ሩቅ ሳይቀር የ አሮሞ ተወላጆችን እያመጡ ልክ እንደ ኢሬቻ 150 ከተማው ያንተ ነው ሠፋሪው አለቀለት እያሉ ህዝብ ከተማ እያሸበሩ ነው።

የዛሬው ተፎካካሪ ፓርቲዎች እነማን እንደሆኑ ባላውቅም የብዙ ህዝብ ድጋፍ ያለው በ እስክንድር ነጋ የሚመራው ባለ አደራ ምክር ቤት ካልተጋበዘ ወይይቱ ወጤት አያመጣም።

የ አዲስ አበባን ህዝብ ፍላጎት በማራመድ ከ ነዋሪዎቹም ሆነ ከወጭ ኢትዮጵያውያን ሰፊ ድጋፍ ያለው ባልደራስ ላይ ለከፈተው ጦርነት ይቅርታ በመጠየቅ የኖቤል ሠላም ተሸላሚው ዐቢይ አህመድ ዛሬ የጀመረው የአሮሞ ና አማራ ክልል ተፎካካሪ ፓርቲዎች ወይይት ተስፋ እንዲያመጣ ዕድሉን መጠቀም ይችላል።

ተድላ አስፋው